

שְׁנֵי הַגָּבִיעִים ሁለት H8147	גַּבִּיעַ ደግሞ H1571	הַגָּבִיעַ እግዚአብሔር H3068	תֹּעֲבֹת ርኩሳት H8441	וְאֵיפָה ephah H0374	אֵיפָה ephah H0374	וְאֵכֹן ድንጋይ H0068	אֵכֹן ድንጋይ H0068	10
---	---	--	---	--	--	--	--	----

ሁለት ዓይነት ሚዛንና ሁለት ዓይነት መሰፈሪያ፣ ሁለቱ በእግዚአብሔር ፊት ርኩሳን ናቸው።

פְּעֻלָּי -እና-ሥራ-of H6467	וְשֵׁרָף -ያ-ቀኝ H3477	אִם h H1571	וְזָרַח ንጹሕ H2134	אִם h H1571	וְנָעַר ወጣት H5288	וְיִתְנַכְרֶה ለይ H4611	בְּמַעֲלָלָיו የእንተ-deeds H4611	גַּבִּיעַ ደግሞ H1571	11
---	--	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---	--	--	---	----

ሕፃን ቅንና ንጹሕ መሆኑ በሚያደርገው ሥራ ይታወቃል።

שְׁנֵי הַגָּבִיעִים ሁለት H8147	גַּבִּיעַ ደግሞ H1571	עֲשֶׂה አደረገ H3068	הַגָּבִיעַ እግዚአብሔር H3068	רֶאֶף አየ H7200	וְעֵינָיו ዓይን H5885	שֶׁמַע ሰማ H8085	אֵזַן ጆሮ H0241	12
---	---	---	--	--------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------	----

የሚሰማ ጆሮንና የሚያይ ዓይንን፣ ሁለቱን እግዚአብሔር ፈጠራቸው።

לִּפְעֻלָּי ዳቦ H3899	שָׂבֵעַ -እና-ይሁን-satisfied H7646	עֵינָיו ዓይን H5885	פָּקַד -እና-ከፈተ H6491	וְתִרְשָׁע ወረሰ H3423	פֶּן ፍጻሜ H6435	וְשָׂנְאָה እንቅልፍ H8142	וְתִקְהַב ወደደ H0157	אֶל- አል H0408	13
--	---	---	--	--	--------------------------------------	--	---	-------------------------------------	----

ድሀ እንዳትሆን እንቅልፍን አትውደድ፤ ዓይንህን ክፈት፣ እንጀራም ትጠግባለህ።

יִתְקַלְקַל -እና-አመሰግን-ዋት H1571	אֵזַן ያን H0241	לֹא- -ለ-አሱ H0000	וְאֵזַל ሄዷል H0235	הַקֶּוֶץ ገዛ H7069	וְיִאֲמַר አለ H0559	וְעַתָּה ክፉ H0559	וְעַתָּה ክፉ H0559	14
--	--------------------------------------	--	---	---	--	---	---	----

የሚገዛ ሰው። ክፉ ነው፣ ክፉ ነው፣ ይላል፤ በሄደ ጊዜ ግን ይመካል።

דַּעַת ዕውቀት H1847	שֶׁפָּתִי ዓፍ H8193	וְקִיָּץ precious H3366	וְכִלִּי እቃዎች H3627	פְּנִינִים pearls H6443	וְרֵב- -ለ-ብዙ H7230	זָהָב ወርቅ H2091	יֶשׁ አለ H3426	15
---	--	---	---	---	--	---------------------------------------	-------------------------------------	----

ወርቅና ብዙ ቀይ ዕንቁ፣ ይገኛል፤ የእውቀት ከንፈር ግን የከበረች ጌጥ ናት።

תְּקַלְקַל shall-ውሰድ-as-pledge H5237	(וְנִכְרַתְּהָ) እንግዶች H5237	[וְנִכְרַתְּהָ] እንግዶች H5237	וְזָרַח እዱ stranger H1157	וְעָרַב ዋስ H6148	כִּי- ምክንያቱም H3588	בְּיָדוֹ ልብስ H3027	לְקַלְקַל ወሰደ H3947	16
--	---	---	--	--	--	--	---	----

ለማያውቀው ከተዋሰ ሰው ልብሱን ውሰድ፣ ለእንግዳ የተዋሰውንም እርሱን አግተው።

חֶבְלֵי gravel H2687	פִּיהוּ አፍ H6310	וְיִמְלֵא ሞላ H4390	וְאִתָּר በኋላ H1157	שֶׁקֶר falsehood H8267	לֶחֶם ዳቦ H3899	לְאִישׁ ሰው H0376	עֲרֵב sweet H6156	17
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	---	----

የሐሰት እንጀራ ለሰው የጣፈጠ ነው፤ ከዚያ በኋላ ግን አፍ ጭንጭ ይሞላል።

מְלִמָּה ጠብቃ H4421	עִשָׂה አደረገ H5885	וּבְתַבְלִיּוֹת and-with-guidance H8458	תְּכִינָה አቋቋሙ H5885	בְּעֵצָה counsel H6098	מִחֻשְׁבוֹת አስተሳሰቦች H4284	18
--	---	---	--	--	---	----

አሳብ በምክር ትጸናለች፣ በመልካምም ምክር ሰልፍ አድርግ።

וְתִתְעַרְבֶּהּ ዋስ H6148	לֹא አል H3808	שֶׁפָּתִי ዓፍ H8193	וּלְפָתָהּ ይአሰፋል H7400	רְכִיל slanderer H7400	הוֹלֵךְ ሄደ H1980	סִוּ- -በ-ምስጢራቸው H5475	גִּוְלָה- ገለጠ H1540	19
--	------------------------------------	--	--	--	--	---	---	----

ዘዋሪ ሐሜተኛ ምሥጢርን ይገልጻል፤ ከንፈሩን የሚያሞጠውጥ ሰውን አትገናኘው።

שֶׁהוּ ጨለማ H2822	(כְּבִיּוֹן) like-pupil-of H0380	[כְּבִיּוֹן] like-pupil-of H0380	וְנִרְמָסוּ -ያ-lamps H8193	וְנִדְעָה extinguished H1846	וְאִמְרוּ አናት H0517	אֲבִיו አባት H0001	מִקְלָל ቀለሉ H7043	20
--	--	--	--	--	---	--	---	----

አባቱን ወይም እናቱን የሚሰድብ፣ በጽቅድቅ ጨለማ መብራቱ ይጠፋል።

: תְּבַרְכֵנּוּ ባረክ	אֵל አል	אֲרִירָתָא መጨረሻ-	בְּרֵאשִׁית ቀደሚት	(מְבַהֵלָת) ደነጠቱ	[מבחלת] [gotten-hastily]	הִתְבַּלְּבַל ርስት	21
H1288	H3808	H0319	H7223	H0926		H5159	

በመጀመሪያ ፈጥኖ የተከማቸ ርስት ፍጻሜው አይባረክም።

: לֶךְ -ለ-አንተ	וַיִּשַׁע አዳናቸው	לִיהִנֵּה እግዚአብሔር	קָהָה ተሰፋ-አደረግሁ	רָע ክፉ	אֲשַׁלְּמָהּ ከፈለ	תֵּאמַר አለ	אֶל- አል	22
	H3467	H3068				H0559	H0408	

ክፉ እመልሳለሁ እትብል፤ እግዚአብሔርን ተማመን፣ እርሱም ያድንሃል።

: בִּטּוֹ ጥሩ	לֹא- አል	מְרֻמָּה -በ-ተነኩል	וּמְאֻזָּי balances-of	וְאֶבֶן ድነጋይ	אֶבֶן ድነጋይ	יְהִי እግዚአብሔር	תִּשְׁעַבְתָּ ርኩስት	23
	H3808	H4820	H3976	H0068	H0068	H3068	H8441	

ሁለት ዓይነት ሚዛን በእግዚአብሔር ዘንድ አስጸያፊ ነው። ሐሰተኛ ሚዛንም መልካም አይደለም።

: רָכַב መንገድ	יָבִין አስተዋይ	מָה- ምን	אֲוָךְ ሰው	נָבַר ሰው	מִצְעָדַי steps-of	מִיְהוָה እግዚአብሔር	24
H1870	H0995	H4100	H0120	H1397	H4703	H3068	

የሰው አካሄድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው፤ እንግዲያስ ሰው መንገዱን እንዴት ያስተውላል?

: יִבְחַר እሱ-shall-examine	יִבְחַר ሰሌት	וְאֶת- በኋላ	קָדַשׁ ቅዱስ	יִלְעַ rashly-declares	אָדָם ሰው	מִזְקָה a-snare	25
H1239	H5088		H6944	H3216	H0120	H4170	

ሰው በችኩላ። ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ነው ብሎ ቢሳል፣ ከተሳለም በኋላ ቢፀፀት ወጥመድ ነው።

: אֶרְכָב wheel-of	עֲלֵיהֶם -በ	וַיִּשָׁב ተመለሰ	חָכָם ጥበበኛ	מִלֶּךְ ንጉሥ	רָשָׁעִים ኃጢአተኛ	מִזְרָה እኔ-will-scatter	26
H0212		H7725	H2450	H4428	H7563	H2219	

ጠቢብ ንጉሥ ጎጥኔንን በመንሸ ይበትናቸዋል፣ መንኲራኩሩንም በእነርሱ ላይ ያንኲራኩርባቸዋል።

: בָּטְא ሆድ	תְּדַרְרֵי- -ያ-ክፍል-ውስጥ	כָּל- ሁሉ	שָׁפָה -እና-ፈለገ	אָדָם ሰው	נִשְׁמַת አስትንፋስ	יְהוָה እግዚአብሔር	נֵר -ያ-lamps	27
H0990	H2315	H3605	H2664	H0120	H5397	H3068		

የሰው መንፈስ የእግዚአብሔር መብራት ነው የሆዱን ጉርጅች ሁሉ የሚመረምር።

: כִּסְאִי ዙፋን	בְּחֶסֶד ቸርነት	וְסֶעֵד -እና-አሰንቅሎ	מִלֶּךְ ንጉሥ	יִצְרִי- እሱ-guarded	וְאִמַּת እውነት	חֶסֶד ቸርነት	28
H3678		H5582	H4428	H5341	H0571		

ቸርነትና እውነት ንጉሥን ይጠብቁታል፤ ዙፋኑም በቸርነት ይበረታል።

: שִׁיבָה ሸብት	זְקִנִים አሮጅች	וְתָרָר splendor	חָם ኃይሌ	בְּחִירִים young-ሰው	תְּפָאֵרֶת -እና--ለ-beauty	29
H7872	H2205	H1926		H0970	H8597	

የሰውዛክት ክብር ጉልበታቸው ናት፣ የሽማግሌዎችም ጌጥ ሸብት ነው።

: בָּטַף ሆድ	תְּדַרְרֵי- -ያ-ክፍል-ውስጥ	אֲמֹצוֹת plague	בְּרָע ክፉ	(תַּמְרִיק) (cleansing)	[תמריק] እሱ-shall-ይሁ-ይ-scoured	פָּצַע ቁስሌ	תְּבַרְכֵנּוּ ጥቅኤ	30
H0990	H2315	H4347		H8562	H4838	H6482	H2250	

የሰንበር ቀሳል ክፉዎችን ያነጻል፤ ግርፋትም ወደ ሆድ ጉርጅች ይገባል።